

(1)

ግብጽ አረብ ሪፐብሊክ  
አውቃፍ ሚኒስቴር

ረቢዕ ሳኒ 21/1443 ሂ.  
ኑቨምበር 26/2021 ግ.

### የማህበራዊ ደህንነት አምዶች

ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ

{الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ}

ለአለው ለዓለማዊ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአንቀጾቹ ትርጉም፡

(እነዚያ ያመኑና እምነታቸውን በበደል ያልቀላቀሉ እነዚያ ለእነርሱ ጸጥታ አላቸው። እነሱም የተመሩ ናቸው፤) ማለት ነው።

ብቸኛ አጋር የሌለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ እንደሌለ እመስክራለሁ። እንድሁም ሰይጣኖችና ኑቢያችን ሙሐመድ የእሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው እመስክራለሁ። ጌታዬ ሆይ! የምህረት እዝነትህን፣ ሰላምህንና በረከትህን በርሳቸው፣ በቤተሰቦቻቸው፣ በባልደረቦቻቸውና እስከ እለተ ቁያማ ድረስ በመልካሙ መንገድ ለተከተሏቸው አውርድ።

ከዚህም በመቀጠል

የአካባቢ ጸጥታ አላህ (ዐ.ወ.) በባሮቹ ላይ ከለገሳቸው ችሮታዎች እጅግ ታላቁ ነው። አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡

لَا يَلَابِقُ قَرْنَيْشٍ \* إِيلَافِهِمْ رَحْلَةَ السَّيِّئِ وَالصَّيْفِ \* فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا  
الْبَيْتِ \* لِأَذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

(2)

(ቁረይሽን ለማላመድ (ባለዝሆኖቹን አጠፋ)። የብርድና የቦጋን ወራት ጉዞ ሊያላምዳቸው ይህንን ሠራ። ስለዚህ የዚህን ቤት (የኮሎን) ጌታ ይግገዙ። ያንን ከረታብ ያበላቸውን ከፍርሃትም ያረካቸውን (ጌታ ያምልኩ)። እንዲሁም እንዲህ ይላል፡

{وَلَمْ نَمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}

(ከእኛ ዘንድ (የተሰጠ) ሲሳይ ሲሆን የነገሩ ሁሉ ፍሬዎች ወደእርሱ የሚነዱበትን ጸጥተኛ ክልል (መካን) ለእነሱ አላስመቸናቸውምን ግን አብዛኞቻቸው አያውቁም።) እንዲሁም እንዲህ ይላል፡

{وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَّخِطُّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَقْبَابًا يُؤْمِنُونَ وَيُحْمَدُونَ اللَّهُ يُكَفِّرُونَ}

(ሰዎቹ ከዙሪያቸው ሲነጠቁ እኛ (አገራቸውን ) ጸጥተኛ ክልል ማድረጋችንን አያዩምን በውድቅ ነገር ያምናሉን በአላህም ጸጋ ይከዳሉን።) ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ ይላሉ፡ ( ከናንተ መካከል በነፍሱ ደህንነት እምነት አሳድሮ፣ በአካሉ ጤና ሆኖ፣ የእለት ምግቡ ከሱ ጋር ሆኖ ያደረ ሰው ይህች ዓለም በአጠቃላይ ለሱ እንደተሰጠችው ይቆጠራል)።

ጸጥታ ሁሉም የሀገር ነዋሪዎች የሚሳተፉበት ማህበራዊ ተግባር መሆኑ አያጠራጥርም። ይህን ማለትም አንድ ግለሰብ ከማህበረሰቡ ተለይቶ ለራሱና ለቤተሰቡ ጸጥታን ሊያረጋግጥ አይችልም ማለት ነው። ሰዎች በማህበረሰባቸውና በሀገሮቻቸው ከፊላቸው ብቻ ሌሎች ሳይሳተፉ ልትድን እንደማትችል የአንዲት መርከብ ተሳፊዎች ዓይነት ናቸው።

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ ይላሉ። (የአላህን ደንቦች የሚጠብቅና የሱን ደንቦች የሚዳፈር ሰው ምሳሌ በአንዲት መርከብ ተሳፍረው እጣ ተጣጥለው ከፊላቸው የላይኛው ከፍል ከፊላቸው ደግሞ የታችኛው

(3)

ክፍል እንደደረሰባቸው ሰዎች ዓይነት ነው። በታችኛው ክፍል የሰፈሩት ሰዎች ውሃ መጠጣት ሲፈለጉ ከበላያቸው በሰፈሩት ሰዎች በታ ማለፍ ነበረባቸው። እነሱም እኛ በፋንታችን ቀዳዳ ብናወጣ ከበላያችን ያሉትን ሰዎች አናስቸግርም የሚል ሀሳብ መጣላቸው። ያሰቡትን እንዲፈጽሙ ከፈቀዱላቸው ሁላቸውም ያልቃሉ። ቢከለክሏቸው ግን ያድኗቸዋል ሁሉም ይዲናሉ።)

ለዚህ ዓይነቱ የማህበራዊ ጸጥታ በርካታ አምዶችና መሰረቶች አሉት። ከነሱም መካከል፡ በማህበረሰቡ መረጋጋት የሚያሰፍነውን፣ ከጸንፈኝነትና ከአስተሳሰብ ፍንገጣ የሚጠብቀውን እምነታዊ ገጽታ ማጠናከር የሚለው አንዱ ነው። አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡

{ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ }

(እነሱም) እነዚያ ያመኑ ልቦቻቸውም አላህን በማውሳት የሚረከፍቸው። ንቁ! አላህን በማውሳት ልቦች ይረካሉ።)

በአላህ ፈጣሪነት ማመን በአንድ ግለሰብ ዘንድ ውስጣዊ ጸጥታ እውን የሚያደርግ ሲሆን በመላው የማህበራዊ ጸጥታም አስተዋጽኦ ይኖረዋል።

ሌላው የማህበራዊ ጸጥታ አምድ ደግሞ የኢኮኖሚ ጎኑ ነው። እሱም ሥራን፣ ምርትንና ጥራትን መሰረት ያደረገ ነው። በመሆኑም ቅኑ እምነታችን ለሥራ ዝግጁ እንዲንሆን በጥራትና በታማኝነት እንዲናከነውንም ይገፋፋናል። አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡

{ وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون }

(በላቸውም ሥራ አላህ ሠራቸውን በእርግጥ ያያልና። መልክተኛውና ምእምናንም (እንደዚህ ያያሉ)። እንድህም አንድህ ይላል፡

وَأَرْحَمِينَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
{ الْمُتَعَدِّينَ }

(4)

(አላህም ወደ አንተ መልካምን እንዳደረገልህ (ለሰዎች) መልካምን አድርግ። በምድርም ውስጥ ማጥፋትን አትፈልግ። አላህ አጥፊዎችን አይወድምና» (አሉት)።

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ ( አላህ አንዳችሁ ሥራን በሚያከናውንበት ወቅት በጥራት መስራቱን ይወዳል)። በዚህም ጸጥታ ይሰፍናል። ማህበረሰቡም የተረጋጋ ይሆናል።

ሌላው የማህበረሰብ ጸጥታ አምድ ደግሞ ከማህበረሰቡ ልጆች መካከል ያሉትን የመተዛዘንና የመደጋገፍ እሴቶች መጠናከር የሚለው ነው። ቅኑ እምነታችን ለዚህ ዘርፍ ልዩ ትኩረት ስጥቶታል። ስለዚህም ዘካን ግድ አድርጓል፤ ለምጽዋትም ይገፋፋል፤ የወቅፍን ደንብ ደንግጓል እንድንፈጽመውም ይገፋፋናል። አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡

{مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَفًا فَسَوَّى اللَّهُ فِيهَا مِائَةَ مِائَةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}

(የእነዚያ ገንዘቦቻቸውን በአላህ መንገድ የሚለግሱ ሰዎች (ልግስና) ምሳሌ በየዘለላው ሁሉ መቶ ቅንጣት ያለባቸውን ሰባት ዘለላዎች እንደ አበቀለች አንዲት ቅንጣት ብጤ ነው። አላህም ለሚሻው ሰው (ከዚህ በላይ) ያነባብራል። አላህም ችሮታው ሰፊ ዐዋቂ ነው።) እንዲሁም እንድህ ይላል፡

{وَمَا تُفْقِدُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُفْسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْفَاقُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ}

(ከገንዘብም የምትለግሱት (ምንዳው) ለነፍሶቻችሁ ነው። የአላህንም ፊት (ውዴታውን) ለመፈለግ እንጂ አትለግሱም። ከገንዘብም የምትለግሱት ሁሉ (ምንዳው) ወደናንተ ይሞላል። እናንተም አትበደሉም።)

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ ( በዚህች ዓለም ካሉ ጭንቆች አንድን ጭንቅ ከሙእሚን ያቃለለ ሰው። አላህ ከትንሳኤ ቀን ጭንቆች

(5)

አንድን ጭንቅ ያቃልልላታል። ከተቸገረም ችግርን ያቃለለ አላህ በዚህች ዓለምና በመጭው ዓለም ችግርን ያቃልልላታል። ሙስሊምን ከነውር ነገር የሰወረም አላህ በዚህች ዓለምና በመጭው ዓለም ከነውር ሁሉ ይሰውረዋል። አንድ ባሪያ ወንድምን እስካገዝ ድረስ አላህ እገዛውን ይቸረዋል)።

እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንድህ ይላሉ፡ ( ትርፍ የጭነት ከብት ያለው ለሌለው ይስጥ። ተጨማሪ ስንቅም ያለው ለሌለው ይስጥ)። ባልደረቦቻቸውም በዚህ ዘርፍ ነብዩ ኑዛዜ በማብዛታቸው እኛ ለአንዳችን ከንበረቱ ትርፍ የሆነው ሙብት የለው ይሆን ብልን እስከመጠራጠር ድርሰን ነበር ይላሉ።

ከማህበራ ጸጥታ እጅግ ታላቁ ከሰዎች መካከል ያለውን የእኩልነት መርህ ማጠናከር የሚለው ነው። ሰዎች አንደአንድ ሙሽጥ ጥርሶች እኩል ናቸው። የሰለጠነ በጸጥታ የታነጸ ማህበረሰብ ከነዋሪዎቹ መካከል የቀለም ወይም የጎሳ ልይነት አይታይበትም።

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (እናንተ ሰዎች ሆይ! እነሆ ፈጣሪያችሁ አንድ ነው። አባታችሁም አንድ ነው። ልብ በሉ አንድ ዐረብ ዐረብ ከአልሆነ ሰው በላይ አይደለም። እንደሁም ዐረብ ያለሆነ ከዐረብ በላይ አይደለም። ቀይም ሰው ቀጥቁር ጥቁርም ከቀይ በላይ አይሆንም በፈሪሃ አላህነት ቢሆን አንጅ)።

ከማህበረሰቡ አባላት መካከል የሚኖረው መበላለጥ ችሎታንና አቅምን እንድሁም ግለሰቡ ማህበረሰቡን ለመጥቀም የሚያደርገውን ጥረት እንጂ ሌላን ነገር መሰረት ሊያደርግ አይገባም።

\*\*\*\*

ምስጋና ሁሉ ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የእዝነት መሀረትና ሰላም የነብያትና የመልክተኞች መደምደሚያ በሆኑት በሰይዳችን ሙሐመድ (ሶ.ዐ.ወ.) በቤተሰቦቻቸውና በመላ ባልደረቦቻቸው ይውረድ።

(6)

የአካባቢ ጸጥታ መረጋገጥ ከማህበራዊ ጸጥታ አምዶች አንዱ መሆኑ አያጠራጥርም። አካባቢን በማልማትና እሱንም ከማንኛውም ጉዳትና አደጋ መጠበቅ አስፈላጊ ነው። አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡

﴿هُوَ أَشْدُّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾

(እርሱ ከምድር ፈጠራችሁ። በውስጧ እንድታለሟትም አደረጋችሁ።)

ነብያችን (ሱ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (አንድ ሙስሊም ተክል ተክሎ ከሱ ሰው ወይም እንስሳ ወይም ወፍ አይበላም ለሱ በዚያ ተክል እስከ እለተ ቂያማ ድረስ ምንዳ የሚኖረው ቢሆን እንጂ)። እንድሁም በሌላ ሀዲስ እንድህ ይላሉ፡ ( እመነት ከሰባ በላይ ዌም ከስድሳ በላይ ቅርንጫፎች አሉት። እጅግ በላጩ።

قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ማለት ሲሆን ዝቅተኛው ከመንገድ ጉዳት ሊያደርስ የሚችልን ነገር ማስወገድ ነው)።

እኛ በአሁኑ ወቅት ማህበራዊ ጸጥታን እውን ለማድረግና እሱንም ለማስቀጠል ጥረቶቻችን እንዲጠናከሩ ማድረግ እጅጉን ያስፈልገናል። ለዚህ ጉዳይ ጦር ሃይሉ፣ ፖሊስ፣ የፍትህ ተቋማት፣ ቤተሰብ፣ የትምህርት ተቋማት፣ የሃይማኖት የባህልና የሲቪል ድርጅቶች የተካተቱበተባቸው የምንግስት ድርጅቶች የሚያደርጉት የተቀናጀ ጥረት ለመላው የማህበረሰቡ አባላት ጸጥታ መረጋገጥ ጥሩ ውጤት ይኖረዋል።

ጌታችን ሆይ! በኛና በክብር ሀገራችን እንደሁም በመላ የሙስሊም ሀገራት የሰላምና የጸጥታ ጸጋህን በዘላቂነት አስፍን አሚን።